

2ኛ ወደ ጢሞቴዎስ

፩ በክርስቶስ ኢየሱስ እንደሚሆን የሕይወት ተስፋ፡ በእግዚአብሔር ፈቃድ የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ የሆነ ጳውሎስ፤ ፪ ለተወደደው ልጄ ለጢሞቴዎስ፤ ከእግዚአብሔር አብ ከጌታችንም ከክርስቶስ ኢየሱስ ጸጋና ምሕረት ሰላምም ይሁን። ፫ ሌትና ቀን በልመናዬ ሳላቋርጥ ሰለማሰብህ እንደ አባቶቼ አድርጌ በንጹሕ ሕሊና የማመልከውን እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ፤ ፬ እንባህን እያሰብሁ በደስታ እምላ ዘንድ ላይህ እናፍቃለሁ። ፭ በአንተ ያለውን ግብዝነት የሌለበትን እምነትህን አሰባለሁ፤ ይህም እምነት ቀድሞ በእያትህ በሎይድ በእናትህም በኤውንቄ ነበረባቸው፡ በአንተም ደግሞ እንዳለ ተረድቼአለሁ። ፮ ስለዚህ ምክንያት፡ እሳት እንደሚያቀጣጥል ሰው፡ እጆቼን በመጫኔ በአንተ ያለውን የእግዚአብሔርን ሰጦታ እንድታነሣሃ አሳስብሃለሁ። ፯ እግዚአብሔር የኃይልና የፍቅር ራስንም የመግዛት መንፈስ እንጂ የፍርሃት መንፈስ አልሰጠንምና። ፰ እንግዲህ በጌታችን ምስክርነት ወይም በእስረኛው በእኔ አትፈር፡ ነገር ግን እንደ እግዚአብሔር ኃይል መጠን ስለ ወንጌል አብረኸኝ መከራን ተቀበል፤ ፱ ያዳነን በቅዱስም አጠራር የጠራን እግዚአብሔር ነውና፡ ይህም እንደ ራሱ አሳብና ጸጋ መጠን ነው እንጂ እንደ ሥራችን መጠን አይደለም፤ ይህም ጸጋ ከዘላለም ዘመናት በፊት በክርስቶስ ኢየሱስ ተሰጠን፡ ፲-፲፪ ስለዚህም ምክንያት ይህን መከራ ደግሞ ተቀብዬአለሁ፡ ነገር ግን አላፍርበትም፤ ያመንሁትን አውቃለሁና፡ የሰጠሁትንም አደራ እስከዚያ ቀን ድረስ ሊጠብቅ እንዲችል ተረድቼአለሁ። ፲፫ በክርስቶስ ኢየሱስ ባለ እምነትና ፍቅር አድርገህ፡ ከእኔ የሰማኸውን ጤናማ ቃል ምሳሌ ያዝ፤ ፲፬ መልካሙን አደራ በእኛ በሚኖረው በመንፈስ ቅዱስ ጠብቅ። ፲፭ በእስያ ያሉቱ ሁሉ ከእኔ ፈቀቅ እንዳሉ ታውቃለህ፡ ከእነርሱም ፊሎጎስና ሄርዋጌስ ናቸው። ፲፮ ጌታ ልሂኔሲፎሩ ቤተ ሰዎች ምሕረትን ይሰጥ፡ ብዙ ጊዜ አሳርፎኛልና፤ ፲፯ በሰንሰለቱም አላፈረበትም፡ ነገር ግን በሮሜ ባደረ ጊዜ ፈልጎ ፈልጎ አገኘኝ፤ ፲፰ በዚያን ቀን ከጌታ ምሕረትን እንዲያገኝ ጌታ ይሰጠው፤ በኤፌሶንም እንዴት እንዳገለገለኝ አንተ በደኅና ታውቃለህ።

፪

፩ እንግዲህ፡ ልጄ ሆይ፡ አንተ በክርስቶስ ኢየሱስ ባለው ጸጋ በርታ። ፪ ብዙ ሰዎች የመስከሩለትን ከእኔም የሰማኸውን ሌሎችን ደግሞ ሊያስተምሩ ለሚችሉ ለታመኑ ሰዎች አደራ ሰጥ። ፫ እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ በጎ ወታደር ሆነህ፡ አብረኸኝ መከራ ተቀበል። ፬ የሚዘምተው ሁሉ ለጦር ያስከተተውን ደስ ያሰኝ ዘንድ ትዳር በሚገኝበት ንግድ ራሱን አያጠላልፍም። ፭ ደግሞም በጨዋታ የሚታገል ማንም ቢሆን፡ እንደሚገባ አድርጎ ባይታገል፡ የድሉን አክሊል አያገኝም። ፮ የሚደክመው ገበሬ ፍሬውን ከሚበሉት መጀመሪያ እንዲሆን ይገባዋል። ፯ የምለውን ተመልከት፤ ጌታም በነገር ሁሉ ማስተዋልን ይሰጥህ። ፰ በወንጌል እንደምሰብከው፡ ከሙታን የተነሣውን፡ ከዳዊት ዘርም የሆነውን ኢየሱስ ክርስቶስን አሰብ፤ ፱ ይህንም በመሰበክ እንደ ክፉ አድራጊ እስክታስር ድረስ መከራ እቀበላለሁ፡ የእግዚአብሔር ቃል ግን አይታሰርም። ፲ ስለዚህ እነርሱ ደግሞ በክርስቶስ ኢየሱስ ያለውን መዳን ከዘላለም ክብር ጋር እንዲያገኙ ስለ ተመረጡት በነገር ሁሉ እጸናለሁ። ፲፩ ቃሉ የታመነ ነው እንዲህ የሚለው። ከእርሱ ጋር ከሞትን፡ ከእርሱ ጋር ደግሞ በሕይወት እንኖራለን፤ ፲፪ ብንጸና፡ ከእርሱ ጋር ደግሞ እንነግሣለን፤ ብንክደው፡ እርሱ ደግሞ ይክደናል፤ ፲፫ ባናምነው፡ እርሱ የታመነ ሆኖ ይኖራል፤ ራሱን ሊክድ አይችልምና። ፲፬ ይህን አሳስባቸው፡ በቃልም እንዳይጣሉ በእግዚአብሔር ፊት ምክራቸው፡ ይህ ምንም የማይረባ የሚሰሙትንም የሚያፈርስ ነውና። ፲፭ የእውነትን ቃል በቅንነት የሚናገር የማያሳፍርም ሠራተኛ ሆነህ፡ የተፈተነውን ራስህን ለእግዚአብሔር ልታቀርብ ትጋ። ፲፮ ነገር ግን ለዓለም ከሚመች ከከንቱ መለፍለፍ ራቅ፤ ኃጢአተኝነታቸውን ከፊት ይልቅ ይጨምራሉና፡ ቃላቸውም እንደ ጭንቁር ይባላል፤ ፲፯ ከእነርሱም ሄሜኔዎስና ፊሊጦስ ናቸው፤ ፲፰ እነዚህም፡ ትንሣኤ ከአሁን በፊት ሆኖአል እያሉ፡ ስለ እውነት ሰተው፡ የአንዳንዶችን እምነት ይገለብጣሉ። ፲፱ ሆኖም፡ ጌታ ለእርሱ የሆኑትን ያውቃል፡ ደግሞም፡ የጌታን ስም የሚጠራ ሁሉ ከዓመፅ ይራቅ የሚለው ማኅተም ያለበት የተደላደለ የእግዚአብሔር መሠረት ቆሞአል። ፳ በትልቅም ቤት የእንጨትና የሸክላ ዕቃ ደግሞ አለ እንጂ የወርቅና የብር ዕቃ ብቻ አይደለም፡ እኩሌቶቹም ለክብር፡ እኩሌቶቹም ለውርደት ይሆናሉ፤ ፳፩ እንግዲህ ማንም ራሱን

ከእነዚህ ቢያንጻ፥ ለክብር የሚሆን የተቀደሰም ለጌታውም የሚጠቅም ለበጎም ሥራ ሁሉ የተዘጋጀ ዕቃ ይሆናል። ፳፪ ከክፉ የጎልማሳነት ሞቾት ግን ሽሽ፥ በንጹሕም ልብ ጌታን ከሚጠሩ ጋር ጽድቅን እምነትን ፍቅርን ሰላምን አጥብቀህ ተከተል። ፳፫ ነገር ግን ጠብን እንዲያመጣ አውቀህ ከሰነፎችና ካልተማሩ ምርመራ ራቅ፤ ፳፬-፳፮ የጌታም ባሪያ ለሰው ሁሉ ገር ለማስተማርም የሚበቃ ለትዕግሥትም የሚጸና ሊሆን እንጂ ሊጣላ አይገባውም።

፫

፩ ነገር ግን በመጨረሻው ቀን የሚያሰጨንቅ ዘመን እንዲመጣ ይህን እወቅ። ፪ ሰዎች ራሳቸውን የሚወዱ ይሆናሉና፥ ገንዘብን የሚወዱ፥ ትምክህተኞች፥ ትዕቢተኞች፥ ተሳዳቢዎች፥ ለወላጆቻቸው የማይታዘዙ፥ የማያመሰግኑ፥ ፫ ቅድስና የሌላቸው፥ ፍቅር የሌላቸው፥ ዕርቅን የማይሰሙ፥ ሐሜተኞች፥ ራሳቸውን የማይገዙ፥ ጨካኞች፥ መልካም የሆነውን የማይወዱ፥ ፬ ከዳተኞች፥ ችኩሎች፥ በትዕቢት የተነፉ፥ ከእግዚአብሔር ይልቅ ተድላን የሚወዱ ይሆናሉ፤ ፭ የአምልኮት መልክ አላቸው ኃይሉን ግን ክደዋል፤ ከእነዚህ ደግሞ ራቅ። ፮-፳ ኢያኔስና ኢያንበሬስም ሙሴን እንደ ተቃወሙት፥ እንዲሁ እነዚህ ደግሞ አእምሮአቸው የጠፋባቸው ስለ እምነትም የተጣሉ ሰዎች ሆነው፥ እውነትን ይቃወማሉ። ፯ ዳሩ ግን የእነዚያ ሞኝነት ደግሞ ግልጥ እንደ ሆነ፥ ሞኝነታቸው ለሁሉ ይገለጣልና ከፊት ይልቅ አይቀናላቸውም። ፲ አንተ ግን ትምህርቴንና አካሄዱን አሳቤንም እምነቴንም ትዕግሥቴንም ፍቅሬንም መጽናቴንም ሰደቴንም መከራዬንም ተከተልህ፤ ፲፩ በእንጾኪያና በኢቆንዮን በልሰጥራንም የሆነብኝን የታገሥሁትንም ሰደት ታውቃለህ፤ ጌታም ከሁሉ አዳነኝ። ፲፪ በእውነትም በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔርን እየመሰሉ ለናሩ የሚወዱ ሁሉ ይሰደዳሉ። ፲፫ ነገር ግን ክፉዎች ሰዎችና አታላዮች፥ እያሳቱና በክፋት እየባሉ ይሄዳሉ። ፲፬ አንተ ግን በተማርህበትና በተረዳህበት ነገር ጸንተህ ኑር፥ ከማን እንደ ተማርኸው ታውቃለህና፤ ፲፭-፲፮ ከሕፃንነትህም ጀምረህ ክርስቶስ ኢየሱስን በማመን፥ መዳን የሚገኝበትን ጥበብ ሊሰጡህ የሚችሉትን ቅዱሳን መጻሕፍትን አውቀሃል።

፬

፩ በእግዚአብሔር ፊት በሕያዋንና በሙታንም ሊፈርድ ባለው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ፊት፡ በመገለጡና በመንግሥቱም እመክርሃለሁ፤ ፪ ቃሉን ሰበክ፡ በጊዜውም አለጊዜውም ጽና፡ ፈጽመህ እየታገሥህና እያስተማርህ፡ ዝላፍና ገሥጽ ምክርም። ፫ ሕይወት የሚገኝበትን ትምህርት የማይታገሡበት ዘመን ይመጣልና፤ ነገር ግን ጆሮቻቸውን የሚያሳክክ ሰላ ሆነ፡ እንደ ገዛ ምኞታቸው ለራሳቸው አስተማሪዎችን ያከማቻሉ። ፬ እውነትንም ከመሰማት ጆሮቻቸውን ይመልሳሉ፡ ወደ ተረትም ፈቀቅ ይላሉ። ፭ አንተ ግን ነገርን ሁሉ በልክ አድርግ፡ መከራን ተቀበል፡ የወንጌል ሰባኪነትን ሥራ አድርግ፡ አገልግሎትህን ፈጽም። ፮ በመሥዋዕት እንደሚደረግ፡ የእኔ ሕይወት ይሠዋልና፡ የምሄድበትም ጊዜ ደርሶአል። ፯ መልካሙን ገድል ተጋድዬአለሁ፡ ሩጫውን ጨርሼአለሁ፡ ሃይማኖትን ጠብቄአለሁ፤ ፰ ወደ ፊት የጽድቅ አክሊል ተዘጋጅቶልኛል፡ ይህንም ጸድቅ ፈራጅ የሆነው ጌታ ያን ቀን ለእኔ ያሰረክባል፡ ደግሞም መገለጡን ለሚወዱት ሁሉ እንጂ ለእኔ ብቻ አይደለም። ፱ በቶሎ ወደ እኔ እንድትመጣ ትጋ፤ ፲ ዴማስ የአሁኑን ዓለም ወደ ትቶኛልና፡ ወደ ተሰሎንቄም ሄድአል፤ ቄርቄስም ወደ ገላትያ ቲቶም ወደ ድልማጥያ ሄደዋል፤ ፲፩ ሉቃስ ብቻ ከእኔ ጋር አለ። ማርቆስ ለአገልግሎት ብዙ ይጠቅመኛልና ይዘኸው ከአንተ ጋር አምጣው። ፲፪ ቲኪቆስን ግን ወደ ኤፌሶን ላክሁት። ፲፫ ስትመጣ በጢሮአዳ ከአክርጳ ዘንድ የተውሁትን በርኖሱንና መጻሕፍቱን ይልቁንም በብራና የተጻፉትን አምጣልኝ። ፲፬ የናስ አንጥረኛው እስክንድሮስ እጅግ ከፋብኝ፤ ጌታ እንደ ሥራው ይመልሰለታል። ፲፭ አንተም ደግሞ ከእርሱ ተጠበቅ፡ የምንናገረውን እጅግ ተቃውሞአልና። ፲፮ በፊተኛው ሙግቱ አንድ ሰንኳ አልደረሰልኝም፡ ሁሉም ተወኝ እንጂ፤ ይህንም አይቀጠርባቸው፤ ፲፯ ዳሩ ግን የሰብከቱ ሥራ በእኔ እንዲፈጸም አሕዛብም ሁሉ እንዲሰሙት፡ ጌታ በእኔ አጠገብ ቆሞ አበረታኝ፡ ከአንበሳ አፍም ዳንሁ። ፲፰ ጌታም ከክፋ ነገር ሁሉ ያድነኛል ለሰማያዊውም መንግሥት ይጠብቀኛል፤ ለእርሱ ከዘላለም እስከ ዘላለም ክብር ይሁን፤ አሜን። ፲፱ ለጽርስቅላና ለአቁላ ለሄኔሲፎሩም ቤተ ሰዎች ሰላምታ አቅርብልኝ። ፳ ኤርስጦስ በቆሮንቶስ ቀረ፡ ጥሮፊሞስን ግን ታሞ በሚሊጢን ተውሁት። ፳፩ ከክረምት በፊት እንድትመጣ ትጋ።

ኤውግሎስና ጴዴስ ሊኖስም ቅላውዲያም ወንድሞችም ሁሉ ሰላምታ ያቀርቡልሃል። ፳፪ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመንፈስህ ጋር ይሁን። ጸጋ ከእናንተ ጋር ይሁን፤ አሜን።

መጽሐፍ ቅዱስ
The New Testament in the Amharic language of Ethiopia

copyright © 1962, 2003 United Bible Societies

Language: አማርኛ (Amharic)

Amharic NT

Revised Amharic Bible in XML (2003).

Printed version by United Bible Societies (C)1962.

E-Text in transliterated ASCII format by Lapsley/Brooks Foundation 1994.

Unicode UTF-8 transformation and XML-tagging by Dirk Röckmann 2003 (www.nt-text.net).

With kind permission of the Bible Society of Ethiopia.

Every non-commercial work using this data in any form must fully include this copyright statement!

Every commercial use of parts or the complete data in any form needs written permission of the Bible Society of Ethiopia!

2014-09-09

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 11 Nov 2022 from source files dated 9 Oct 2020

2432e07d-4260-5d76-afcb-ce35bd1c48b7